

አሥርቱ ትዕዛዛት

1 ከኔ በስተቀር ሌሎች አማልክት አይኑሩህ። 2 ጣኦት አታምልክ። 3 እግዚአብሔርን ስም በከንቱ አትጥራ። 4 ሰንበትን አክብር። 5 አባትህንና እናትህን አክብር። 6 አትግደል። 7 አታመንዝር። 8 አትስረቅ። 9 በሃሰት አትመስክር። 10 የሌላ ሰው የሆነውን ንብረት አትመኝ። በፍርድ ቀን በእግዚአብሔር ፊት ትቀርባለህ። እርሱ ምኞትን እንደማመንዝር ይቆጥረዋል “ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ ከእርሷ ጋር አመንዝሯል” (ማቴ 5: 28) ጥላቻንም እንደነፍስ መግደል ይመለከተዋል «ወንድሙን የሚጠላ ሁሉ ነፍስ ገዳይ ነው” (1ኛ ዮሐ 3:15) መንግስተ ሰማያት የምትገባ ይመስለሃል? ከዚህ ቀጥሎ ፈጣን ጥያቄ ቀርቦልሃል። ሃሰት ተናግረህ፣ ሰርቀህ፣ የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ አንስተህ ወይም አንዲን ሴት በመመኘት ተመልክተህ ይሆን? ያዕቆብ 2:10 ላይ እንዲህ ይላል ‘ህግን ሁሉ የሚጠብቅ፣ ነገር ግን በአንዱ የሚሰናከል ማንም ቢኖር በሁሉ በደላኛ ይሆናል”። በፍርድ ቀን ጥፋተኛ ሆነህ ትገኝ ይሆን? እንዚህ ነገሮች ፈፀመህ ከሆነ እግዚአብሔር እንደ ውሸታም፣ ሌባ፣ የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ እንደምታነሳና በልብህ አመንዝራ እንደሆነክ አድርጎ ይመለከትላል። ሃጢአተኛ ከሆነክ መጨረሻህ ገሃነም መግባት መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ ያስጠነቅቃል። እግዚአብሔር ልጁን እንዲሰቃይና በመስቀል ላይ እንዲሞት ልኮታል። ኢየሱስ ቅጣቱን ተቀበለ “በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ አለሙን እንዲሁ ወድክልና”። (ዮሐ 3:16) ከዚያም ከመቃብር ተነስቶ ሞትን ድል ነሳ። ዛሬ ንሰሃ ግባና(ከሃጢአተ ስራህ ተመለስ) በኢየሱስ እመን እግዚአብሔርም የዘላለም ሕይወት ይሰጥሃል። መጽሐፍ ቅዱስህን አንብብና ያነበብከውን ታዘዝ።

የእግዚአብሔር ቃል 1

መዳን ይገባሃል። “አውነት እውነት አልሃለሁ፣ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግስት ሊያይ አይችልም”። (ዮሐ 3:3)። እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቀበዝብዘን ጠፋን። ከእኛ እያንዳንዱ ወደገዛ መንገዱ አዘነበለ”።(ኢሳ 53:6) እኔ እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ እንደመንገዱ፣ እንደስራው ፍሬ እሰጥ ዘንድ ልብን እመረምራለሁ”(ኤር 17:10) ከኃጢአተዎ ፀድቃችሁ ወደ እግዚአብሔር ባትመለሱ ትጠፋላችሁ። (ሉቃስ 13:3) እራሳችሁን ማዳን አትችሉም። እግዚአብሔር ያዳነን በፈፀምነው መልካም ተግባር ሳይሆን በምህረቱ ነው። ኃጢአተዎንን አስወገደልን፣ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት አዲስ ልደትና አዲስ ሕይወት ሰጠን። (ቲቶ 3:5) ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለች ፍፃሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው። (ምሳ 14:12) ኢየሱስን ‘እኔ መንገድና አውነት ሕይወትም ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም”። (ዮሐ 14:6) ህጉ የሚለውን በመፈፀም ብቻ ከእግዚአብሔር ጋር የሚታረቅ የለም። ይህ በቀላሉ ኃጢአተኞች መሆናችንን ያሳያል(ሮሜ 3:20) እግዚአብሔር ለድነታችን መንገድ አበጁቷል። ኢየሱስ ኃጢአተዎንን ወደ መስቀል በመውሰድ ለኃጢአተ ሙት አንድንሆንና ለአውነት አንድንኖር አድርጓል። በመገረፉ ቁስል ድነናል። (1ኛ ጴጥ 2:24) ክርስቶስ ለኃጢአተዎን ሞቷል። ኢየሱስ ሞቶ ከተቀበረ በኋላ በሦስተኛው ቀን ተነስቷል። (1ኛ ቆሮ 15: 3-4)። አንተ ሰታምን እግዚአብሔር በፀጋው አድኖሃል። በዚህም ልትመካ አይገባህም ይህ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ድነት ላደረግነው መልካም ተግባር ሽልማት አይደለም ስለዚህ ማንኛችንም ብንሆን ልንመካ አይገባም። (ኤፌ 2:8-9)

የእግዚአብሔር ቃል 2

የእግዚአብሔርን ቃል እመንና ዳን። ኢየሱስም መልሶ፡- “ይህ የእግዚአብሔር ስራ እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው”። (ዮሐ 6:29) “አውነት እላችኋለሁ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ከሞትም ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም”። (ዮሐ 5:24) ልጁ ያለው ሕይወት አለው። የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ሕይወት የለውም። የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ለምታምኑ ይህንን ፅፌላችኋለሁ። 1ኛ ዮሐ 5:12-13) ስለኢየሱስ በሰዎች መካከል መስክሩ። ማንም ሰው በእኔና በቃሌ የሚያፍር ቢኖር የሰው ልጅ በዚያ ሰው ያፍርበታል። (ሉቃስ 9:26) ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ መሆኑን በአፍህ ብትመስክር፣ እግዚአብሔርም ከሞት እንዳስነሳው በልብህ ብታምን ትድናለህ። ሰው በልቡ አምኖ ይፀድቃልና በአፉም መስክሮ ይድናልና። (ሮሜ 10: 9-10) አዳኝ እምነት መልካም ስራዎችን

ያደርጋለ። እምነት አለኝ ብትል በስራ የማይገለፅ ከሆነ ምን ይረባሃል። (ያዕ 2:14) እግዚአብሔር በውስጥህ እየሰራ ነው እርሱ የሚያስደስተውን እንድትፈፀም ፍላጎቱንና ሃይሉን ሰጥቶሃል። (ፊሊጲ 2:13) እንግዲያስ እያንዳንዳችን ስለራሳችን ለእግዚአብሔር መልስ እንሰጣለን። (ሮሜ 14:12) 'እግዚአብሔርን ማምለክ ክፉ መስሎ ቢታያቸው ማንን እንደምታመልኩ ዛሬ ምረጡ። እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን'። (ኢያሱ 24:15)

የእግዚአብሔር ቀላሉ የድነት አቅድ 1

በሐይወትህ ወሳኙ ጥያቄ ብትሞት ወደ መንግስተ ሰማያት ትገባለህ? የሚለው ነው። ወደ መንግስተ ሰማያት መግባት ከፈለግህ እግዚአብሔር 'እንደገና መወለድ አለብህ' ይላል። (ዮሐ 3:7)። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር እንደገና እንዴት እንደምንወለድ አቅዱን ሰጥቶናል። በመጀመሪያ ኃጢአተኛ መሆንህን እወቅ። 'ሁሉም ኃጢአተ ሰርተዋልና የእግዚአብሔር ክብር ጎድሏቸዋል' (ሮሜ 3:23)። አንተ ኃጢአተኛ ስለሆንክ እንደምትሞት ተፈርዶብሃል። 'የኃጢአተ ደሞዝ ሞት ነው' (ሮሜ 6:23) ይህም በገሃነም በመሆን ለዘላለም ከእግዚአብሔር መለየትን ያጠቃልላል። 'ለሰዎቹም አንድ ጊዜ መሞት ከእርሱም በኋላ ፍርድ ተመድቦባቸዋል' (ዕብ 9:27)። ነገር ግን እግዚአብሔር በጣም ስለሚወድህ አንድያ ልጁን ኢየሱስን ላንተ በመስጠት ያንተን ኃጢአተ ተሸክሞ ባንተ ቦታ እንዲሞት አደረገ። 'ነገር ግን እኛ ሁላችን ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ለኛ ሞቶአልና እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል። (ሮሜ 5:8)። እንዴት እንደሆነ እኛ ልንረዳው ባንቸልም እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን በኢየሱስ ላይ አስቀምጦ እርሱ በኛ ቦታ ሞተ። 'እግዚአብሔር የትም ቦታ ያሉ ሁሉም ሰዎች ስንሂ ገብተው ወደእርሱ እንዲመለሱ ያዛል'። (ዮሐ.ስ 17:30) ንሰሃ ማለት ከኃጢአተ መመለስና ስለኃጢአቱ ከእግዚአብሔር ጋር መስማማትና ክርስቶስ በመስቀል ላይ ለኛ ካደረገው ተግባር ጋር መስማማት ማለት ነው። ጥያቄው 'ለመዳን ምን ላድርግ?' (ዮሐ.ስ 16:30) ሲሆን መልሱ ደግሞ ኢየሱስ ያንተን ኃጢአተ በመሸከም ባንተ ፋንታ ሞቶ መቀበረንና እግዚአብሔር ከሙታን እንዳስነሳው ማመን ነው። ኢየሱስን እንደግል አዳኞችን ስንቀበል የዘላለም ሐይወት እንደምናገኝ ትንሳኤው በስልጣን ያረጋግጥልናል። 'ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው' (ዮሐ 1:12)።

የእግዚአብሔር ቀላሉ የድነት አቅድ 2

'የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል' (ሮሜ 10:13) ብታምን ትድናለህ። ማንም ቤተክርስቲያን ወይም መልካም ስራ ሊያድንህ አይችልም። አስተውል እግዚአብሔር ነው የድነቱን ስራ የሚሰራው። የእግዚአብሔር ቀላሉ የድነት አቅድ ይህ ነው አንተ ኃጢአተኛ ነህ ንሰሃ ገብተህ ባንተ ቦታ በሞተው በኢየሱስ ባታምን ለዘላለም በገሃነም ትኖራለህ። ነገር ግን በመስቀል እንደሞተልህ፤ እንደተቀበረና እንደተነሳ ብታምን ለኃጢአተህ ሁሉ ይቅርታ ከማግኘትህም ባሻገር በእምነት የሚገኘውን የዘላለም ድነትን ታገኛለህ። አቅዱ ግልፅ ካልሆነልህ ደጋግመህ አንበው እስኪገባህ ድረስ ከፊትህ አትለየው። ያንተ ነፍስ በአለም ከሚገኘው ማንኛውም ነገር ትበልጣለች። 'ዓለምን ሁሉ ብታተርፈና ነፍስህን ብታጣ ምን ታገኛለህ? (ማር 8:36)። ስለመዳንህ ፍፁም እርግጠኛ ሁን ነፍስህን ብታጣ ግን መንግስተሰማያትን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ታጣለህ። ስሜቶቹህ ተለዋዋጭ ስለሆኑ አትመናቸው። በማይለወጠው የእግዚአብሔር ተስፋ ተማመን። ጌታን ከተቀበልክ በኋላ ለመንፈሳዊ እድገትህ የሚጠቅሙህና በየአለቱ ልትለማመዳቸው የሚገቡ ሦስት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ፀሎት ነው ከእግዚአብሔር ጋር የምትነጋገርበት ጊዜ ነው። ሁለተኛው እግዚአብሔር ላንተ እንዲናገርህ መጽሐፍ ቅዱስህን ማንበብ ነው። ለእግዚአብሔር እንድትመሰክር እምነትህን ለሌሎች የምታካፍልበት የመጨረሻው መንገድ ነው። 'ስለጌታ ለሌሎች ለመመስከር ሃፍረት አይደርብህ' (2ኛ ጢሞ 1:8) 'ስለዚህ በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት በሰው ባባቴ ፊት እመሰክርለታለሁ'። (ማቴ 10:32)። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ መታዘዝህን ለማሳየትና ለድነትህም ማረጋገጫ እንዲሆን መጠመቅ አለብህ። ከዚያም በመጽሐፍ ቅዱስ በምታምን ቤተክርስቲያን አባል ሆነህ ተቀላቀል።